



# ኢትዮጵያችን

“አሁ አስከ ኢትዮጵያችን” ጋዜጣዊ መግለጫ

ሚያዝያ 27 ቀን 2009 ዓ.ም. (May 05, 2017)

## ለትውልድ የተበረከተ የድል ቀን

(ሚያዝያ 27 ቀን 1933 ዓ.ም. 76ኛው ዓመት የድል በዓል ምክንያት በማድረግ)

ከአርባ ዓመት የዐድዋ ጦርነት ሽንፈት በኋላ ቂሙን በዘመናዊ መሳሪያ ቋጥሮ የመጣው የፋሺስት ጣልያን ከአምስት ዓመት ተጋድሎ በኋላ ዳግም ድል የተመታበት የድል ቀን ሚያዝያ 27 ቀን 2009 ዓ.ም. 76ኛው ዓመት። “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን።

በ1928 ዓ.ም. ወርሃ መስከረም በዐድዋ ድል ሉዓላዊነቷን አስከብራና ግዛቷን በዓለሙ መንግስታት ዘንድ ዕውቅና አስገኝታ የሀብረቱ መሥሪቶች ብቸኛዋ ነፃ አፍሪካዊት ሀገር ኢትዮጵያ በጊዜው በነበሩት ቅኝ ወራሪ “ኃያላን” መንግስታት ተባባሪነት ዳግም በጣልያን ጦር ተወረረች። እጅግ በተጠናከረ ሁኔታና በዘመናዊ መሳሪያ ታጅቦና ታጥቆ በሀገራችን ላይ የዘመተው የጣልያን ቅኝ ወራሪ ከስምንት ወራት ጦርነት በኋላ ያልተዘጋጀውና ኃይሉ የተዳከመው የኢትዮጵያ ሠራዊት ሲፈታለት ባንዲራውን ሰቅሎ ኢትዮጵያንና ከተሞቿን ለመቆጣጠር ቢሞክርም አልሆነለትም። ለሀገሩና ለከብሩ ግምባሩን የማያጥፈው የኢትዮጵያ አርበኛ “አረ ጥራኝ ዱሩ” ብሎ ቤቱን በዱር በገደሉና በማዳካው አድርጎ ከፋሺስት ጣልያን ጋር ተጋድሎውን ቀጠለ። ያለቋረጠ የአምስት ዓመት የአርበኝነት ተጋድሎ ጦርነት የመጨረሻ መጨረሻ ድሉ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሆነ። ልክ የዛሬ 76 ዓመት። ኢትዮጵያ ዳግም ቅኝ አገዛዝን አሸማቀቀች። አዋረድረች ማንነቷን አሳየች።

በዚህም የአምስት ዓመት የአርበኝነት ተጋድሎና ቀደምም ሲል በዐድዋው ጦርነት በርካታ ጀግኖችን ኢትዮጵያ አፍርታለች። ለአብነት ያህልም ራስ አበበ አረጋይ፣ በላይ ዘለቀ፣ አቡነ ጴጥሮስ፣ ብጹህ አቡነ ሚካኤል፣ ወ/ሮ ሸዋረገድ ገድሌ፣ ደጃዝማች አፈ ወርቅ ወልደ ሰማዕት፣ ዶክተር ዓለመ ወርቅ በየ፣ ራስ ሙሉጌታ ይገዙ፣ ራስ ደስታ ዳምጠው፣ ደጃች በየ መርድ፣ ዶክተር መላኩ በያን፣ ደጃዝማች ፍቅረ ማርያምና የራስ ካሳ ሦስት ልጆች፣ በቅርቡ ከዚህ ዓለም የተለዩት ጃጋማ ኬሎና በርካታዎች ያበረከቱት ተጋድሎና የከፈሉት መስዋዕትነት ሊታወስ ይገባል። ዘር፣ ሃይማኖትና ክልል ሳይለያቸው ሁሉም ለሀገራቸው ዘብ ቆመዋል። ሰንደቅ ዓላማቸውን ከፍ አድርገው “እምቢኝ ለሀገሬ” ብለው ከብርን አንጻጽፈውናል። ። ዛሬ የምንሳሳላት ኢትዮጵያችን በዐድዋና በማይጨው እንዲሁም በአምስቱ ዓመት የአርበኝነት ተጋድሎ ደማቸውን ባፈሰሱ፣ አጥንታቸውን በከሰከሱ የቁርጥ ቀን ልጆች የተጠበቀችና የተበረከተች ኢትዮጵያ መሆኗን ለአፍታም መዘንጋት አይኖርብንም።

ኢትዮጵያ ሀገራችን ለሉዓላዊነቷና ለአንድነቷ ከባድ ወረራ ያደረገችው ተጋድሎና ያስመዘገበችው አኩሪ ታሪክ ዛሬ አሉ ከተባሉት ኃያላን መንግስታት ደረጃ ሊያስልፋት ሲገባ ድህነት፣ ረሃብና ድንቁርና የመሠረት ድንጋይዋ ሆነዋል። ይባስ ብሎ ዛሬ ኢትዮጵያዊ ማንነት እየተሸረሸረና እየላላ በገዛ ልጆቿ አኩይ ተግባር ባዕድ ወራሪ ያልደፈረው ማንነቷ እየተደፈረና እየተዋረደ ይገኛል። “ዕድሜ” ለወያኔ/ኢሕአዴግ እያሉ ዛሬ ዘመናዊ ወራሪዎች በልማትና በዕድገት ስም ሀገራችንን ተቀራምተዋታል። አፍሪካን እንዳሻቸው ለመግዛትና ጥሬ ሀብቷን ለመቀራመት ታሰባናለች ያሏት ኢትዮጵያ ላይ ጣቱን ያልቀሰረ፣ ምላሱን ያላሸለ፣ ብዕሩን ከወረቀት ያላገናኘ መንግስት የለም። በሃይማኖታችን፣ በባህላችን፣ በማንነታችን፣ በሁለመናችን በአለው የወያኔ/ሀወሀት ዘረኛ አገዛዝ አስተባባሪነትና ተባባሪነት ከፋሺስት ጣልያን ያላነሰ ወረራ ሀገራችን ተዘምቶባታል።

ወረራ ድንበር ገፍቶ የመጣ ብቻ ሳይሆን ውስጥም ሆኖ በአናት ጡት ነካሾች የሚደረግ የማንነትና የዜግነት ክብርን ማጣት ይመለከታልና ዛሬ ሚያዝያ 27 ቀን 2009 ዓ.ም. የድል ቀን ስንዘክር ለኢትዮጵያችንና ለሕዝባችን አርበኛ የምንሆንበት ወቅት ላይ ነንና ተባብረን እንነሳ እንላለን። ሚያዝያ 27 የድል ቀን ለትውልድ የተበረከተ ልንክባክበው፣ ልንጠብቀው የሚገባ የታሪክ ትምህርት ቤት ነው። ክብር ለኢትዮጵያ፣ ክብር ለሕዝባችን ካልን ዘንዳ እንደ ጀግኖች አርበኞቻችን የወያኔ/ኢሕአዴግን ዘረኛ ሥርዓት ብቻ ሳይሆን አምባገነኖቻችን፣ ኢ ዴሞክራሲያዊ አገዛዞቻችን፣ የኢትዮጵያን አንድነት የሚፈታተኑ ዘረኞችን ዳግም ላለማየት ለትውልድ የሚከፈል፣ ለሀገር የሚበረከት መስዋዕትነት እሚጠየቅበት ሰዓት ላይ ደርሰናል።

አራሳቸውን ለባዕድ ለሸጡና ሊሸጡ ለተዘጋጁ፣ ኢትዮጵያችን ላይ ለሚያላግጡና ሊበታትኗት ለቋመጡ መፍትሄው እንደ ሀወሀት የዘረኝነትን ካባ ማጥለቅ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት መሆኑን ዳግም ሳይሆን ደጋግመን እናስምርበታለን። እንደ ወያኔ/ሀወሀት ጉርሻ ለሰጠውና ሳንገም ላሳየው ሁሉ እየተገለበጡ አራሰን አሳልፎ ሰጥቶ ሀገርን ለመሸጥ መዘጋጀት ሳይሆን በኢትዮጵያ ሕዝብ ተግምግሞ ሀገርን ከሕዝብ ንጎ ተሰልፎ ሚከፈለውን መስዋዕትነት ከፍሎ ኢትዮጵያችንን የልጆቿ ለማድረግ ስንነሳ ነው ለድል የምንበቃው። አግራቸውን ለጠጠር ግንባራቸውን ለጥይት ሰጥተው ኢትዮጵያን 76 ዓመት ላስቆጠረው ለሚያዝያ 27 ቀን 1933 ዓ.ም. ድል ካበቁት ጀግኖቻችን ልንማር የምንችለው አኩሪ ተግባር አለና ለአናት ሀገራችን እልውና ዘርና ሃይማኖት፣ ዕድሜና ክልል፣ እነሱና እነንትና ሳንል ሁላችንም “አኛ ኢትዮጵያውያን” ብለን መነሳት እንደሚኖርብን “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ጥሪያችንን እናቀርባለን።

ዛሬ ሚያዝያ 27 ቀን 2009 ዓ.ም. 76ኛውን የድል ቀን ስናስታውስ ለኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ሕይወታቸውን የሰጡትን ብርቅዬ ልጆቿን አኮራችሁን! እያልን ድላቸውን ህያውና ዘላለማዊ ልዩደርግ የምንችለው “ልጓዝ በድል ጎዳና በወደቁት አርበኞች ፋና” ብለን ዓርማቸውን ስናነሳ ነው።

**ኢትዮጵያ ለዘላለም ትነር!**  
**እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!**  
**“አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ”**  
ኢ.ሜል: [ethiopiachen2009@gmail.com](mailto:ethiopiachen2009@gmail.com)  
[info@ethiopiachen.org](mailto:info@ethiopiachen.org)  
ድረ ገጽ: [www.ethiopiachen.org](http://www.ethiopiachen.org)  
[www.ethiopiachen.com](http://www.ethiopiachen.com)  
ምስለ ገጽ: [IHHEthiopiachen](http://IHHEthiopiachen)